

ምርጫ 2007

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነቱን በቀጥተኛ የምርጫ ተሳትፎ የሚያረጋግጥበትና ይወክለኛል ያለውን ፓርቲ መርጦ ለመንበረ ስልጣን የሚያበቃበት 5ኛው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ግንቦት 16 ቀን 2007 ዓ. ም በመላው አገሪቱ ይካሄዳል። ለዚህም ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ በ44,500 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ያካሄደ ሲሆን፣ በመራጭነት እንዲመዘገብ ከሚጠበቀው 35.8 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 35 ሚሊዮኑ ድምፅ ለመስጠት በመመዘገብ የመራጭነት ካርዳቸውን በእጃቸው አስገብተዋል።

በዘንድሮው ምርጫ በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊነት ተመዝግበው ከሚታወቁት 76 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 58 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመወዳደር በመወሰን ከ6000 በላይ እጩ ተወዳዳሪዎችን አስመዝግበዋል። ከእነዚህም 1,884 እጩዎች ለፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክርቤት፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ለክልል ምክርቤት ለውድድር ተመዝግበዋል። በተጨማሪም 13 የግል ተወዳዳሪዎች ለፓርላማና ለክልል ምክርቤት ለመወዳደር ተመዝግበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ለውድድር ከሚያቀርቧቸው እጩዎች መካከል ከ35-50% ሴቶች እንደሆኑም ገልፀዋል። ይህም በአገራችን ፖለቲካ የፆታ እኩልነት አስተሳሰብ ትኩረት እያገኘ መምጣቱን የሚያሳይ አበረታች ጅምር ነው።

የአገራችን ህገ-መንግስት ስልጣን በህዝብ ድምፅ ወይም ህዝቡ በነፃነት በሚያካሂደው ምርጫ አማካኝነት ብቻ የሚያዝበት፣ ከዚህ ውጭ ሌላ የስልጣን ማረጋገጫ መንገድ እንደማይኖር በግልፅ ደንግጓል። ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የህዝቡን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት አምኖ በመቀበል የመራጩን ህዝብ መሰረታዊ ጥቅም ለመመለስ እና ለማስከበር ቃል በመግባት የውክልና ድምፁን ለማግኘት የሚካሄድ ሰላማዊ ውድድር ነው። ነፃ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ መንግስት፣ የምርጫ ቦርድ፣ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን፣ የብዙሃን ማህበራት፣ መራጩ ህዝብ ...ወዘተ የራሳቸው የማይተካ ሚና አላቸው። ስለሆነም ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ፣ ነጻና በሕዝብ ዘንድ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ፣ መንግሥት እና ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በየፊናቸው እየሰሩ መሆናቸውን እየገለፁ ይገኛል።

የምርጫውን ሂደት በበላይነት የሚመራው ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የተጣለበትን ህገ-መንግስታዊ ሃላፊነት በብቃት ለመወጣት ያለፉትን አራት የምርጫ አፈፃፀም ሂደቶችን በመገምገም የተለያዩ የማሻሻያ እርምጃዎችን ወስዷል። በዋነኝነት ተቋማዊ አቅሙን ለማሳደግ ራሱን ሙያዊ ብቃት ባላቸው የሰው ሃይል የማደራጀት እና የክልል የምርጫ አስፈፃሚ ጽ/ቤቶችን አደረጃጀት በማሻሻል ህገ-መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን በብቃት መወጣት በሚችላቸው አኳኑን አጠናክሯል።

ምርጫው ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊና የህዝብ አመኔታን ያተረፈ ሆኖ እንዲካሄድ አስፈላጊው ፖለቲካዊና ህጋዊ ቅድም ሁኔታዎችን በማሟላት ረገድም አበረታች ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል። ቦርዱ ከተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በምርጫ ህጉ እና ይህን ለማስፈፀም በወጡ ደንቦች ላይ በቂ ግንዛቤ ለመፍጠር ያስቻሉ ተከታታይ

ስልጠናዎችን ለባለድርሻ አካላት እየሰጠ ይገኛል። በሁሉም ክልሎች ከሴቶችና ከወጣቶች ማህበራት ጋር በመቀናጀት የግንዛቤ መፍጠሪያ ስልጠናዎችን ሰጥቷል። ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እና እጩ ተወዳዳሪዎች ምርጫውን አስመልክቶ ሊከተሉት የሚገባ ባህሪያትና ስነ ምግባር የሚዳኝበት ህግ በማውጣት ግንዛቤ እንዲያዝበት እየሰራ ይገኛል። የምርጫ ህጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በተለያዩ የብሄር ብሄረሰብ ቋንቋዎች አስተርጉሞ በማሳተም በየምርጫ ክልሎች፣ ወረዳዎችና ጣቢያዎች ከማሰራጨቱም በተጨማሪ ለእጩ ተወዳዳሪዎች፣ ለሚዲያ አካላት፣ ለህዝብ ታዛቢዎች፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎችና ለግል ተወዳዳሪዎች በየደረጃው ስልጠና ሰጥቷል። በተጨማሪም ቦርዱ ከብሄራዊ፣ ክልላዊና የግል የሚዲያ ተቋማት ጋር ስምምነት በመፈፀም የመራጮች ትምህርት እና የምርጫ አፈፃፀም ሂደቱን የተመለከቱ ወቅታዊ መረጃዎችን ለአጠቃላይ ህዝቡ እየሰተላለፈ ይገኛል።

በየክልሉ፣ ዞንና ወረዳዎች መራጩ ህዝብ ስለሁሉም ፓርቲዎችና እጩዎች የተሟላ ግንዛቤ አግኝተው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫ ያካሂዱ ዞንድ ለህዝቡ ልዩ ልዩ አማራጮች በዴሞክራሲያዊ አኳኋን እንዲቀርቡለት ማድረግ ይገባል። ስለሆነም እጩዎች በነፃነትና ያለስጋት ተንቀሳቅሰው ህዝቡን እንዲያስተምሩና እንዲቀሰቅሱ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ከመኖሩም በላይ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የፌዴራልና በክልል የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን እና ጋዜጦችን ተጠቅመው ፕሮግራሞቻቸውን በማስተዋወቅ የምረጡኝ ቅስቀሳ የሚያደርጉበት ነፃ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ተመድቦላቸው በ16 የሬዲዮ ጣቢያዎች፣ በ5 የቴሌቪዥን ቻናሎች እና በ11 ጋዜጦች የምርጫ ቅስቀሳቸውን በማካሄድ ላይ ናቸው።

ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመንግስት ሚዲያ ነፃ የአየር ጊዜ መመደብ በየትኛውም አገር ያልተለመደ ቢሆንም መንግስት የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ለማጠናከር እና የአየር ሰዓት የመግዛት አቅም የሌላቸው ፓርቲዎች እኩል የመደመጥ እድል እንዲኖራቸው ለማድረግ በማሰብ የ600 ሰዓታት ነፃ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስርጭት የአየር ጊዜና 700 ነፃ የጋዜጣ አምዶችን መድቧል። ይኸው በፍትሃዊ ቀመር መሰረት ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች ተደልድሏል። በተጨማሪም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያለባቸውን የፋይናንስ እጥረት ለመቅረፍ ከመንግስት የበጀት ድጎማ እየተደረገላቸው ሲሆን፣ ይህም ፓርቲዎች በፓርላማና በክልል ም/ቤቶች ባሏቸው መቀመጫ፣ ባስመዘገቧቸው እጩዎችና ሴት ተወዳዳሪዎች ብዛት መሰረት በፍትሃዊ ቀመር ድጎማ እየተደረገላቸው ይገኛል።

ምርጫውን በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ከተመደቡ የምርጫ ታዛቢዎችና ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ከሆነው ህዝባችን በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎችና የተለያዩ የአገራችን የሲቪክ ማህበራት የምርጫውን ሂደት ነፃነት፣ ፍትሃዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ለመታዘብም ተመዝግበው የበኩላቸውን እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ።

እርስዎም ለምርጫው ዴሞክራሲያዊነት ድርሻ አለዎትና የበኩልዎን አስተዋጽኦ ያድርጉ!